



16

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ አንደኛ ዓመት ቁጥር ፳፱  
አዲስ አበባ ነሐሴ ፳፪ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

21<sup>st</sup> Year No.69  
ADDIS ABABA 28<sup>th</sup> August. 2015

### ማውጪያ

#### ደንብ ቁጥር ፫፻፵፬/፪ሺ፯

የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ  
ቅርሶች የተከለሉ ሥፍራዎችን መሰየሚያ  
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፳፯፻፶፱  
አባሪ.....ገጽ ፳፯፻፷፬

### CONTENTS

#### Regulation No 344/2015

Monolithic Churches of Lalibela World Heritage  
Reserved Area Designation Council of Ministers  
Regulation.....page 8350  
Annex.....Page 8364

#### የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፵፬/፪ሺ፯

#### የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ ቅርሶች የተከለሉ ሥፍራዎችን ለመሰየም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ  
ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ  
አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው  
አዋጅ ቁጥር ፯፻፺፩/፪ሺ፫ አንቀጽ ፭ እና ስለቅርስ  
ጥናትና አጠባበቅ በወጣው አዋጅ ቁጥር  
፪፻፱/፲፱፻፺፪ አንቀጽ ፵፪ (፩) መሠረት ይህን ደንብ  
አውጥቷል፡፡

#### ከፍል አንድ

#### ጠቅላላ

#### ፩. አዋር ርዕስ

ይህ ደንብ “የላሊበላ ውቅር አብያተ  
ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ ቅርሶች የተከለሉ  
ሥፍራዎችን መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር  
ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፵፬/፪ሺ፯” ተብሎ ሊጠቀስ  
ይችላል፡፡

#### COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 344/2015

#### COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR THE DESIGNATION OF THE MONOLITHIC CHURCHES OF LALIBELA HERITAGE RESERVED AREA

This Regulation is issued by the Council of  
Ministers pursuant to Article 5 of the Definition of  
Powers and Duties of the Executive Organs of the  
Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation  
No.691/2010 and Article 42(1) of the Research and  
Conservation of Cultural Heritage Proclamation No  
209/2000.

#### PART ONE

#### GENERAL

#### 1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Monolithic  
Churches of Lalibela World Heritage Reserved Area  
Designation Council of Ministers Regulation No.  
344/2015”.

የገጽ ዋጋ 15.50  
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፕ.ሣ.ቁ. ፳፻፩  
Negarit G. P.O.BOX 80001



**፪. ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “አዋጅ” ማለት ስለቅርስ ጥናትና አጠባበቅ የወጣው አዋጅ ቁጥር ፪፻፱/፲፱፻፺፪፤

፪/ በአዋጁ አንቀጽ ፫ የተሰጠው ትርጓሜዎች ለዚህ ደንብም ተፈጻሚ ይሆናሉ፤

፫/ “ባለሥልጣን” ማለት በአዋጅ ቁጥር ፪፻፱/፲፱፻፺፪ የተቋቋመው የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን ነው፤

፬/ “እምብርት ዞን” ማለት መካኒ-ቅርሱ በዓለም-አቀፍ ቅርስነት የተመዘገበበትን የላቀ ሁለንተናዊ እሴት የያዘው የቅርሱ ይዞታ የሚገኝበት ስፍራ ሆኖ፤ የቅርሱን ጥንታዊ ይዘት እና ሙልዕነት የሚያሳየው እና መካኒ-ቅርሱን ለመጠበቅና ለማስተዳደር የሚረዱ ሥራዎች ብቻ የሚከናወኑበት የቅርሱ ክልል ነው፤

፭/ “ደጀን ዞን” ማለት ለተመዘገበው መካኒ-ቅርስ ተጨማሪ ጥበቃ ለማድረግ እንዲቻል በእምብርት ዞኑ ዙሪያ የሚከለል አዋሳኝ ስፍራ ሲሆን፤ በዚህ ስፍራ የሚኖረውን የመሬት አጠቃቀም እና የልማት ሥራዎች ለመወሰን የሚያስችል ድንጋጌ የወጣለት እና ቅርሱ ከአካባቢው ጋር የሚኖረውን የእይታና መልክዓ-ምድራዊ ትስስር ለመጠበቅ ታስቦ የሚከለል ስፍራ ነው፤

፮/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤

፯/ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለፀ አነጋገር ሴትንም ይጨምራል፡፡

**2. Definitions**

In This Regulation unless the context requires otherwise:

1/ “Proclamation” means the Research and Conservation of Cultural Heritage Proclamation No. 209/2000;

2/ definitions provided for under Article 3 of the Proclamation shall be applicable to this Regulation;

3/ “Authority” means the Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage Established under Proclamation No. 209/2000;

4/ “Core Zone” means an area that demonstrates the Outstanding Universal Value of the site, for which the heritage is included in the World Heritage List, and other important features that illustrate the integrity and authenticity that contribute for the protection and management of the heritage;

5/ “Buffer Zone” means an area surrounding the heritage which was complementary legal and customary restrictions placed on its use and development to give an added layer of protection to the heritage and, includes the immediate setting of the nominated heritage, important views and other attributes that are functionally important as a support to the heritage and its protection;

6/ “person” means any natural or juridical person;

7 any expression in the masculine gender includes the feminine.



**ክፍል ሁለት****ስላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የዓለም  
አቀፍ ቅርሶች ክልል ስፍራ አስተዳደር****፫. የተከለሉ ሥፍራዎችን ስለመሰየም**

የሚከተሉት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ ቅርሶች እምብርትና ደጀን ዞኖች በዚህ ደንብ ተሰይመዋል፡-

፩/ ቤተ መድኃኒዓለም፤

፪/ ቤተ ማርያም፤

፫/ ቤተ መስቀል፤

፬/ ቤተ ደናግል፤

፭/ ቤተ ደብረሲና፤

፮/ ቤተ ሚካኤል (ቤተ ጎልጎታ)፤

፯/ ቤተ አማኑኤል፤

፰/ ቤተ መርቆርዮስ፤

፱/ ቤተ አባሊባኖስ፤

፲/ ቤተ ገብርኤል-ሩፋኤል፤

፲፩/ ቤተ ጊዮርጊስ፡፡

**፬. የቅርስ ቦታዎች እምብርት ዞኖች**

የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ ቅርስ ቦታዎች እምብርት ዞን ስፋቱ 41.74 ሄክታር ሆኖ፡-

፩/ በ12° 2' 7.8" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 50.57" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፪/ በ12° 2' 6.29" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 51.29" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፫/ በ12° 2' 4.6" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 52.3" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፬/ በ12° 2' 2.51" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 53.23" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

**PART TWO****RESERVED AREAS OF THE MONOLITHIC  
CHURCHES OF LALIBELA WORLD HERITAGE SITE****3. Designation of Reserved Areas**

The following Core and Buffer Zones of the Monolithic Churches of Lalibela World Heritage Sites are hereby designated:

1/ Biete Medhane Alem;

2/ Biete Mariam;

3/ Biete Meskel;

4/ Biete Denagel;

5/ Biete Debresina;

6/ Biete Michael (Biete Golegotha);

7 Biete Amanuel;

8/ Biete Merkerios;

9/ Biete Aba Libanose;

10 Biete Gebrael-Rufael;

11/ Biete Giorgis.

**4. Core Zones of the Reserved Area**

The Core Zone of the Monolithic Churches of Lalibela World Heritage Sites Covers 41.74 hectare and includes the area between:

1/ 12° 2' 7.8" Latitude North and 39° 2' 50.57" Longitude East;

2/ 12° 2' 6.29" Latitude North and 39° 2' 51.29" Longitude East;

3/ 12° 2' 4.6" Latitude North and 39° 2' 52.3" Longitude East;

4/ 12° 2' 2.51" Latitude North and 39° 2' 53.23" Longitude East;



፩/ 012° 2' 0.17" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 53.23" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፪/ 012° 1' 52.36" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 52.33" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፫/ 012° 1' 52.32" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 50.86" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፬/ 012° 1' 53.22" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 48.08" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፭/ 012° 1' 51.78" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 45.96" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፮/ 012° 1' 50.16" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 44.38" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፯/ 012° 1' 48.47" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 42.58" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፰/ 012° 1' 46.45" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 40.74" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱/ 012° 1' 45.88" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 39.98" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲ፀ/ 012° 1' 44.58" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 37.86" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፩/ 012° 1' 44.83" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 36.02" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፪/ 012° 1' 45.48" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 35.02" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፫/ 012° 1' 46.56" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 35.05" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፬/ 012° 1' 48.14" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 36.46" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፭/ 012° 1' 47.31" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 31.34" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

5/ 12° 2' 0.17" Latitude North and 39° 2' 53.23" Longitude East;

6/ 12° 1' 52.36" Latitude North and 39° 2' 52.33" Longitude East;

7/ 12° 1' 52.32" Latitude North and 39° 2' 50.86" Longitude East;

8/ 12° 1' 53.22" Latitude North and 39° 2' 48.06" Longitude East;

9/ 12° 1' 51.78" Latitude North and 39° 2' 45.96" Longitude East;

10/ 12° 1' 50.16" Latitude North and 39° 2' 44.38" Longitude East;

11/ 12° 1' 48.47" Latitude North and 39° 2' 42.58" Longitude East;

12/ 12° 1' 46.45" Latitude North and 39° 2' 40.74" Longitude East;

13/ 12° 1' 45.88" Latitude North and 39° 2' 39.98" Longitude East;

14/ 12° 1' 44.58" Latitude North and 39° 2' 37.86" Longitude East;

15/ 12° 1' 44.83" Latitude North and 39° 2' 36.02" Longitude East;

16/ 12° 1' 45.48" Latitude North and 39° 2' 35.02" Longitude East;

17/ 12° 1' 46.56" Latitude North and 39° 2' 35.05" Longitude East;

18/ 12° 1' 48.14" Latitude North and 39° 2' 36.46" Longitude East;

19/ 12° 1' 47.31" Latitude North and 39° 2' 31.34" Longitude East;



፳/ 012° 1' 48.07" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 27.1" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፩/ 012° 1' 56.71" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 19.86" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፪/ 012° 1' 59.16" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 22.81" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፫/ 012° 1' 59.2" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 22.85" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፬/ 012° 1' 59.88" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 24.9" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፭/ 012° 2' 0.67" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 26.74" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፮/ 012° 2' 0.92" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 28.21" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፯/ 012° 2' 2.47" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 30.26" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፰/ 012° 2' 2.87" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 30.95" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፱/ 012° 2' 3.73" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 33.18" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴/ 012° 2' 4.16" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 34.84" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፩/ 012° 2' 3.73" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 36.78" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፪/ 012° 2' 4.02" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 38.15" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፫/ 012° 2' 4.24" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 39.19" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፬/ 012° 2' 3.7" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 44.23" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

20/ 12° 1' 48.07" Latitude North and 39° 2' 27.1" Longitude East;

21/ 12° 1' 56.71" Latitude North and 39° 2' 19.86" Longitude East;

22/ 12° 1' 59.16" Latitude North and 39° 2' 22.81" Longitude East;

23/ 12° 1' 59.2" Latitude North and 39° 2' 22.85" Longitude East;

24/ 12° 1' 59.88" Latitude North and 39° 2' 24.9" Longitude East;

25/ 12° 2' 0.67" Latitude North and 39° 2' 26.74" Longitude East;

26/ 12° 2' 0.92" Latitude North and 39° 2' 28.21" Longitude East;

27/ 12° 2' 2.47" Latitude North and 39° 2' 30.26" Longitude East;

28/ 12° 2' 2.87" Latitude North and 39° 2' 30.95" Longitude East;

29/ 12° 2' 3.73" latitudes north and 39° 2' 33.18" Longitude East;

30/ 12° 2' 4.16" Latitude North and 39° 2' 34.84" Longitude East;

31/ 12° 2' 3.73" Latitude North and 39° 2' 36.78" Longitude East;

32/ 12° 2' 4.02" Latitude North and 39° 2' 38.15" Longitude East;

33/ 12° 2' 4.24" Latitude North and 39° 2' 39.19" Longitude East;

34/ 12° 2' 3.7" Latitude North and 39° 2' 44.23" Longitude East;



፴፭/ 012° 2' 4.92" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 45.85" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፮/ 012° 2' 6.14" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 47.72" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፯/ 012° 2' 7.4" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 48.7" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤ እና

፴፰/ 012° 2' 7.94" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 50.03" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

መካከል ያለውን ሥፍራ ያካትታል፡፡

#### ፩. የቅርስ ቦታዎች የደጀን ዞኖች

የላሊበላ ውቅር አብያተ-ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ ቅርስ ቦታዎች ደጀን ዞን በዚህ ደንብ አንቀጽ ፬ በተመለከተው እምብርት ዞን ዙሪያ የሚያካልል ሆኖ፡-

፩/ 012° 1' 43.28" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 43.04" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፪/ 012° 1' 44.33" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 44.23" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፫/ 012° 1' 46.2" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 45.6" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፬/ 012° 1' 52.61" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 53.02" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፭/ 012° 1' 52.28" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 53.59" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፮/ 012° 1' 50.41" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 52.12" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፯/ 012° 1' 43.9" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 51.29" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፰/ 012° 1' 47.35" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 45.6" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱/ 012° 1' 43.9" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 51.29" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

35/12° 2' 4.92" Latitude North and 39° 2' 45.85" Longitude East;

36/12° 2' 6.14" Latitude North and 39° 2' 47.72" Longitude East;

37/12° 2' 7.4" Latitude North and 39° 2' 48.7" Longitude East;

38/12° 2' 7.94" Latitude North and 39° 2' 50.03" Longitude East.

#### 5. Buffer Zones of the Reserved Area

The Buffer Zone of the Monolithic Churches of Lalibela World Heritage Sites encompasses the area surrounding the Core Zone referred to in Article 4 of this Regulation and stretches between:

1/ 12° 1' 43.28" Latitude North and 39° 2' 43.04" Longitude East;

2/ 12° 1' 44.33" Latitude North and 39° 2' 44.23" Longitude East;

3/ 12° 1' 46.2" Latitude North and 39° 2' 45.6" Longitude East;

4/ 12° 1' 52.61" Latitude North and 39° 2' 53.02" Longitude East;

5/ 12° 1' 52.28" Latitude North and 39° 2' 53.59" Longitude East;

6/ 12° 1' 50.41" Latitude North and 39° 2' 52.12" Longitude East;

7/ 12° 1' 43.9" Latitude North and 39° 2' 51.29" Longitude East;

8/ 12° 1' 47.35" Latitude North and 39° 2' 45.6" Longitude East;

9/ 12° 1' 43.9" Latitude North and 39° 2' 51.29" Longitude East;



፲/ 012° 1' 47.35" ሰሜን ላቲቲዩድና 39° 2' 49.92" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፩/ 012° 7' 31.76" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 48.66" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፪/ 012° 1' 48.9" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 49.02" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፫/ 012° 1' 47.35" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 48.98" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፬/ 012° 7' 31.76" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 48.66" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፭/ 012° 1' 31.76" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 48.44" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፮/ 012° 1' 46.78" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 49.31" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፯/ 012° 1' 47.03" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 48.66" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፰/ 012° 1' 46.78" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 49.31" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፱/ 012° 1' 46.7" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 46.39" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳/ 012° 1' 43.17" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 42.79" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፩/ 012° 1' 42.49" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 41.96" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፪/ 012° 1' 42.06" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 38.94" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፫/ 012° 1' 42.2" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 37.07" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፬/ 012° 1' 42.71" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 35.48" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

10/ 12° 1' 47.35" Latitude North and 39° 2' 49.92" Longitude East;

11/ 12° 7' 31.76" Latitude North and 39° 2' 48.66" Longitude East;

12/ 12° 1' 48.9" Latitude North and 39° 2' 49.02" Longitude East;

13/ 12° 1' 47.35" Latitude North and 39° 2' 48.98" Longitude East;

14/ 12° 7' 31.76" Latitude North and 39° 2' 48.66" Longitude East;

15/ 12° 1' 31.76" Latitude North and 39° 2' 48.44" Longitude East;

16/ 12° 1' 46.78" Latitude North and 39° 2' 49.31" Longitude East;

17/ 12° 1' 47.03" Latitude North and 39° 2' 48.66" Longitude East;

18/ 12° 1' 46.78" Latitude North and 39° 2' 49.31" Longitude East;

19/ 12° 1' 46.7" Latitude North and 39° 2' 46.39" Longitude East;

20/ 12° 1' 43.17" Latitude North and 39° 2' 42.79" Longitude East;

21/ 12° 1' 42.49" Latitude North and 39° 2' 41.96" Longitude East;

22/ 12° 1' 42.06" Latitude North and 39° 2' 38.94" Longitude East;

23/ 12° 1' 42.2" Latitude North and 39° 2' 37.07" Longitude East;

24/ 12° 1' 42.71" Latitude North and 39° 2' 35.48" Longitude East;



፳፭/ በ12° 1' 42.24" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 33.94" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፮/ በ12° 1' 41.59" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 32.46" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፯/ በ12° 1' 40.84" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 31.63" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፰/ በ12° 1' 40.44" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 31.02" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፳፱/ በ12° 1' 40.22" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 30.41" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴/ በ12° 1' 39.29" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 27.06" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፩/ በ12° 1' 38.64" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 24.61" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፪/ በ12° 1' 38.39" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 23.14" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፫/ በ12° 1' 38.53" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 22.02" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፬/ በ12° 1' 38.46" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 19.54" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፭/ በ12° 1' 38.42" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 18.38" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፮/ በ12° 1' 37.52" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 15.4" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፯/ በ12° 1' 35.94" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 10.52" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፰/ በ12° 1' 33.24" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 8.88" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፴፱/ በ12° 1' 34.57" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 6.61" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

25/ 12° 1' 42.24" Latitude North and 39° 2' 33.94" Longitude East;

26/ 12° 1' 41.59" Latitude North and 39° 2' 32.46" Longitude East;

27/ 12° 1' 40.84" Latitude North and 39° 2' 31.63" Longitude East;

28/ 12° 1' 40.44" Latitude North and 39° 2' 31.02" Longitude East;

29/ 12° 1' 40.22" Latitude North and 39° 2' 30.41" Longitude East;

30/ 12° 1' 39.29" Latitude North and 39° 2' 27.06" Longitude East;

31/ 12° 1' 38.64" Latitude North and 39° 2' 24.61" Longitude East;

32/ 12° 1' 38.39" Latitude North and 39° 2' 23.14" Longitude East;

33/ 12° 1' 38.53" Latitude North and 39° 2' 22.02" Longitude East;

34/ 12° 1' 38.46" Latitude North and 39° 2' 19.54" Longitude East;

35/ 12° 1' 38.42" Latitude North and 39° 2' 18.38" Longitude East;

36/ 12° 1' 37.52" Latitude North and 39° 2' 15.4" Longitude East;

37/ 12° 1' 35.94" Latitude North and 39° 2' 10.52" Longitude East;

38/ 12° 1' 33.24" Latitude North and 39° 2' 8.88" Longitude East;

39/ 12° 1' 34.57" Latitude North and 39° 2' 6.61" Longitude East;



፱/ 012° 1' 57.54" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 17.3" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱፩/ 012° 2' 0.2" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 17.3" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱፪/ 012° 2' 1.36" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 23.32" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱፫/ 012° 2' 2.26" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 25.26" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱፬/ 012° 2' 5.35" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 28.21" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱፭/ 012° 2' 6.22" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 29.76" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱፮/ 012° 2' 7.62" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 32.21" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱፯/ 012° 2' 8.88" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 35.45" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱፰/ 012° 2' 8.99" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 36.17" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፱፱/ 012° 2' 8.63" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 28.9" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲/ 012° 2' 8.92" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 38.9" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፩/ 012° 2' 9.42" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 40.16" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፪/ 012° 2' 9.49" ሰሜን ላቲቲዩድና 39° 2' 40.81" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፫/ 012° 2' 10.36" ሰሜን ላቲቲዩድና 39° 2' 39.88" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፲፬/ 012° 2' 12.37" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 38.51" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

40/ 12° 1' 57.54" Latitude North and 39° 2' 17.3" Longitude East;

41/ 12° 2' 0.2" Latitude North and 39° 2' 17.3" Longitude East;

42/ 12° 2' 1.36" Latitude North and 39° 2' 23.32" Longitude East;

43/ 12° 2' 2.26" Latitude North and 39° 2' 25.26" Longitude East;

44/ 12° 2' 5.35" Latitude North and 39° 2' 28.21" Longitude East;

45/ 12° 2' 6.22" Latitude North and 39° 2' 29.76" Longitude East;

46/ 12° 2' 7.62" Latitude North and 39° 2' 32.21" Longitude East;

47/ 12° 2' 8.88" Latitude North and 39° 2' 35.45" Longitude East;

48/ 12° 2' 8.99" Latitude North and 39° 2' 36.17" Longitude East;

49/ 12° 2' 8.63" Latitude North and 39° 2' 28.9" Longitude East;

50/ 12° 2' 8.92" Latitude North and 39° 2' 38.9" Longitude East;

51/ 12° 2' 9.42" Latitude North and 39° 2' 40.16" Longitude East;

52/ 12° 2' 9.49" Latitude North and 39° 2' 40.81" Longitude East;

53/ 12° 2' 10.36" Latitude North and 39° 2' 39.88" Longitude East;

54/ 12° 2' 12.37" Latitude North and 39° 2' 38.51" Longitude East;



ዛ፩/ በ120 2' 14.35" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 38.11" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፪/ በ12° 2' 15.22" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 37.75" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፫/ በ12° 2' 16.3" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 36.46" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፬/ በ12° 2' 16.94" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 36.17" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፭/ በ12° 2' 18.56" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 36.53" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፮/ በ12° 2' 19.61" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 36.85" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፯/ በ12° 2' 20.26" ሰሜን ላቲቲዩድና 39°  
2' 36.71" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፰/ በ12° 2' 20.94" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 35.95" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፱/ በ12° 2' 21.23" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 35.74" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፳/ በ12° 2' 21.48" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 36.13" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፳፩/ በ12° 2' 20.94" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 37" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፳፪/ በ12° 2' 19.32" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 39.08" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፳፫/ በ12° 2' 17.84" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 40.16" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፳፬/ በ12° 2' 16.87" ሰሜን ላቲቲዩድ እና  
39° 2' 41.14" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

ዛ፳፭/ በ12° 2' 15.55" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39°  
2' 44.05" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

55/ 12° 2' 14.35" Latitude North and 39° 2'  
38.11" Longitude East;

56/ 12° 2' 15.22" Latitude North and 39° 2'  
37.75" Longitude East;

57/ 12° 2' 16.3" Latitude North and 39° 2' 36.46"  
Longitude East;

58/ 12° 2' 16.94" Latitude North and 39° 2'  
36.17" Longitude East;

59/ 12° 2' 18.56" Latitude North and 39° 2'  
36.53" Longitude East;

60/ 12° 2' 19.61" Latitude North and 39° 2'  
36.85" Longitude East;

61/ 12° 2' 20.26" Latitude North and 39° 2'  
36.71" Longitude East;

62/ 12° 2' 20.94" Latitude North and 39° 2'  
35.95" Longitude East;

63/ 12° 2' 21.23" Latitude North and 39° 2'  
35.74" Longitude East;

64/ 12° 2' 21.48" Latitude North and 39° 2'  
36.13" Longitude East;

65/ 12° 2' 20.94" Latitude North and 39° 2'  
37" Longitude East;

66/ 12° 2' 19.32" Latitude North and 39° 2'  
39.08" Longitude East;

67/ 12° 2' 17.84" Latitude North and 39° 2'  
40.16" Longitude East;

68/ 12° 2' 16.87" Latitude North and 39° 2'  
41.14" Longitude East;

69/ 12° 2' 15.55" Latitude North and 39° 2'  
44.05" Longitude East;



፩/ በ12° 2' 14.88" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 45.56" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፪/ በ12° 2' 13.45" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 46.43" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፫/ በ12° 2' 11.98" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 47.18" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

፬/ በ12° 2' 10.86" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 47.76" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤ እና

፭/ በ12° 2' 7.44" ሰሜን ላቲቲዩድ እና 39° 2' 48.19" ምሥራቅ ሎንግቲዩድ፤

መካከል ያለውን ሥፍራ ያካትታል፡፡

### ክፍል ሦስት

#### በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ ቅርሶች አስተዳደር

#### ፩. በላሊበላ ሥፍራው አስተዳደር

፩/ ባለሥልጣኑ በአዋጁ አንቀጽ ፭ መሠረት በላሊበላ ከተማ ውስጥ በሚያደራጀው የመካነ ቅርስ ጽሕፈት ቤት አማካይነት ክልል ሥፍራውን ያለማል፣ ያስተዳድራል፤ ሕገ ወጥ ተግባራት እንዳይፈጸሙበት ይከላከላል፡፡

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የላሊበላ ዓለም አቀፍ ቅርሶች የክለላ ሥፍራ አማካሪ ኮሚቴ (ከዚህ በኋላ “ኮሚቴ” እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡

#### ፯. የኮሚቴው አባላት

፩/ ኮሚቴው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡-

ሀ) የላሊበላ ከተማ ከንቲባ.....ሰብሳቢ፤

ለ) የላስታ ወረዳ አስተዳዳሪ.....አባል፤

ሐ) የላሊበላ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ.....አባል፤

መ) የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አገልግሎት ኃላፊ.....አባል፤

ሠ) የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ደብር ጽሕፈት ቤት ተወካይ.....አባል፤

70/ 12° 2' 14.88" Latitude North and 39° 2' 45.56" Longitude East;

71/ 12° 2' 13.45" Latitude North and 39° 2' 46.43" Longitude East;

72/ 12° 2' 11.98" Latitude North and 39° 2' 47.18" Longitude East;

73/ 12° 2' 10.86" Latitude North and 39° 2' 47.76" Longitude East; and

74/ 12° 2' 7.44" Latitude North and 39° 2' 48.19" Longitude East.

### PART THREE

#### ADMINISTRATION OF THE MONOLITHIC CHURCHES OF LALIBELA WORLD HERITAGE RESERVED AREA

#### 6. Administration of the Reserved Area

1/ The Authority shall develop, administer and protect the designated heritage site from illegal acts through the site management office to be organized at Lalibela city pursuant to Article 5 of the Proclamation.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article an Advisory Committee to the designated heritage site (hereinafter the “Committee”) is hereby established.

#### 7. Members of the Committee

1/ The Committee shall have the following members:

a) Lalibela Town Mayor.....Chairperson;

b) head of Lasta woreda Administration .....member;

c) head of Lalibela town Tourism and culture Branch Office.....member;

d) head of Woldia University Community Service.....member;

e) representative of the Monolithic Church of Lalibela.....member;



ረ) የላስታ ወረዳ የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች.....አባላት፤

ሰ) የላሊበላ አካባቢ ሀገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ግለሰቦች ሁለት ተወካዮች..... አባላት፤

ሸ) የላሊበላ ከተማ የሴቶችና የወጣቶች ማህበራት ሁለት ተወካዮች..... አባላት፤

ቀ) የላሊበላ አካባቢ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ማህበር አንድ ተወካይ.....አባል፤

በ) የመካነ ቅርሱ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ.....አባልና ፀሐፊ፤

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ከሚቴው አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ሌሎች አካላትንም በስብሰባው እንዲሳተፉ ሊፈቅድ ይችላል፡፡

#### ፩. የከሚቴው ሥልጣንና ተግባሮች

ከሚቴው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ ቅርስ አካባቢ የሚኖሩ የጎብረተሰብ ክፍሎች ባለቤትነት ተሰምቷቸው በቅርስ አጠባበቅ ላይ የጐላ ተሳትፎ ስለሚያደርጉበትና ከአካባቢው ባለድርሻ አካላት ጋር ቅንጅትና ትስስር ስለሚፈጠርበት አግባብ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

፪/ የጽሕፈት ቤቱን ዓመታዊ እቅድ የእቅድ ክንውን ይገመግማል፤ ለባለሥልጣኑ ከመቅረቡ በፊት መርምሮ የማሻሻያ አስተያየት ይሰጣል፤

፫/ ጽሕፈት ቤቱ ኃላፊነቱን ለመወጣት በሚያስችሉት ሌሎች ጉዳዮች ላይ ይመክራል፤ ሃሳብ ያቀርባል፡፡

f) a representative from each religious institution in the city of Lalibela .....members;

g) two representatives of Elders and Renowned people from the town of Lalibela.....members;

h) two Representatives of Lalibela Town women and youth associations .....members;

i) representative of Lalibela town Tourist Service Delivery Institutions operators .....member;

j) site manager.....member and secretary.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article the Committee, as may be necessary, allow other bodies to attend the meetings.

#### 8. Power and Duties of the Committee

The Committee shall have the powers and duties to:

1/ facilitate conditions to develop sense of ownership among the local population surrounding the heritage sites to play active role in the protection of the heritage and as to the creation of strong coordination and linkage between stakeholders of the surrounding area;

2/ review the annual plans and performance of the office before they are being submitted to the Authority;

3/ deliberate and forward proposals on such other issues to enable the Office to properly discharge its responsibilities.



**፱. የኮሚቴው ስብሰባ**

፩/ ኮሚቴው መደበኛ ስብሰባውን በሦስት ወር አንድ ጊዜ ያደርጋል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሰብሳቢው ጥሪ በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፡፡

፪/ ከኮሚቴው አባላት ከግማሽ በላይ በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፡፡

፫/ የኮሚቴው ውሳኔዎች በስብሰባው በተገኙ አባላት በድምፅ ብልጫ ያልፋሉ፤ ሆኖም ድምፅ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል፡፡

፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

**ክፍል አራት****ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች****I. ከልክላ**

፩/ በአዋጁ አንቀጽ ፵፪ (፪) የተመለከቱት የተከለከሉ ተግባራት እንደተጠበቁ ሆኖ፤ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፬ በተመለከቱት እምብርት ዞኖች ውስጥ የሚከተሉትን ተግባራት መፈፀም የተከለከለ ነው፡-

ሀ) በቅርሶቹ ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ኬሚካሎችንና ከፍተኛ ጨረር አመንጨ መሣሪያዎችን መጠቀም፤

ለ) ጥናትና ምርምርን ጨምሮ ማንኛውንም በባለሥልጣኑ ያልተፈቀደ ሥራ ማከናወን፡፡

፪/ በአዋጁ አንቀጽ ፵፪ (፪) የተመለከቱት የተከለከሉ ተግባራት እንደተጠበቁ ሆኖ፤ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፭ በተመለከቱት ደጀን ዞኖች ውስጥ በባለሥልጣኑ የተሰጠ ፈቃድ ሳይኖር የሚከተሉትን ተግባራት ማከናወን የተከለከለ ነው፡-

**9. Committee Meetings**

1/ The Committee shall meet once in every three months; provided, however, that an extraordinary meeting of the Committee may be held at any time whenever called by the Chairperson.

2/ There shall be a quorum where more than half of the members are present at any meeting of the Committee.

3/ Decisions of the Committee shall be passed by majority vote; in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.

4/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Committee may adopt its own rules of procedure.

**PART FOUR****MISCELLANEOUS PROVISIONS****10. Prohibition**

1/ In addition to the prohibited activities provided for under Article 42 (2) of the Proclamation carrying out the following activities within the Core Zone shall also be prohibited:

a) using chemicals and high radiation tools that can cause damage to the heritages;

b) carrying out any activity which is not authorized by the Authority.

2/ In addition to the prohibited activities provided for under Article 42 (2) of the Proclamation carrying out the following activities within the Buffer Zone without the authorization of the Authority shall also be prohibited:



ሀ) የቅርሱን የእይታ ትስስር እና የላቀ ሁለንተናዊ እሴት የሚጎዳ የህንፃ ግንባታ፤

ለ) ከፍተኛ ኃይል ተሽካሚና አስተላላፊ የኤሌክትሪክና የስልክ ምሰሦዎች ተከላ፤

ሐ) የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኖች ግንባታ፤

መ) የማዕድን ማውጣትና ቁፋሮዎች፤

ሠ) በቅርሶች ላይ ጉዳት ሊያስከትል የሚችል ዛፎችን መትከል።

#### ፲፩. የባለሥልጣኑን ፈቃድ ስለማግኘት

በደጀን ዞኖች ውስጥ የሚፈቀዱ ተግባራትን ለማከናወን የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ባለሥልጣኑን ማማከርና ይሁንታ ማግኘት አለበት፡፡

#### ፲፪. አስተዳደራዊ መቀጫ

በዚህ ደንብ አንቀጽ ፲ የተከለከሉትን ተግባራት በመተላለፍ በቅርሶችና በቅርስ ክለላ ስፍራዎች ላይ ጉዳት ያደረሰ ማንኛውም ሰው በሌሎች አግባብነት ባላቸው ሕጎች መጠየቁ እንደተጠበቀ ሆኖ በደረሰው ጉዳት ልክ አስተዳደራዊ መቀጫ እንዲከፍል ይደረጋል፡፡

#### ፲፫. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ-ዘመዝገቢያ ረገድ ከጽህፈት ቤቱ ጋር የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

#### ፲፬. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ነሐሴ ፳፪ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

ኃይለማርያም ደሳለኝ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ጠቅላይ ሚኒስትር

a) construction of buildings affecting the visual integrity and Outstanding Universal value of the heritage site;

b) installation of high tension electric and telephone transmission towers;

c) construction of water reservoirs;

d) mining and quarrying activities;

e) planting trees that can cause damage to the Heritage.

#### 11. Consulting and Getting Approval from the Authority

Any person who intends to carry out activities permitted within the Buffer Zone shall consult and get approval of the Authority.

#### 12. Administrative Penalty

Whosoever causes damage to heritages or the reserved heritage area in contravention of Article 10 of this Regulation, without prejudice to the punishments provided for in the other relevant laws, shall be subject to administrative penalty equivalent to damage sustained.

#### 13. Duty to Cooperate

Any person shall have duty to cooperate with the Office for the implementation of this Regulation.

#### 14. Effective Date

This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.



Done at Addis Ababa, this 28<sup>th</sup> day of August, 2015.

HAILEMARIAM DESSALEGN  
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA



አባሪ ፩

Annex 1





አባሪ ፪

Annex 2

